

«ሪጎሬው ሳይመታ ነበር እንጂ»

ሸሸጉ ከሸጎሌ/shishigu2002@yahoo.com

«ሪጎሬው ሳይመታ ነበር እንጂ» አሉ አንድ አዛውንት የድህረ ምርጫውን የመኢአድና የመድረክ ኡኡታ በእግር ኳስ መስለው አስተያየት ሲሰጡ «ሪጎሬው ተመትቶ ግብ ከገባ ፣ ዳኛው ግቡን ካፀደቀው በኋላ ሪጎሬው ካልተደገመ ማለት ምን የሚሉት ቀልድ ነው » ነበር ያሉት። እንግዲህ ሪጎሬውን የመታውም ሆነ ጎሉን ያፀደቀው ዳኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ፣ ጎል የገባባቸው ተቃዋሚዎች ፣ ጎሉ የተቆጠረለት ደግሞ ለኢህአዴግ መሆኑ ነው ። የአዛውንቱን አባባል ልብ ብሎ ላስተዋለው በውስጡ ትልቅ ቁም ነገር ይዟል።

የዘንድሮውን ምርጫ ተከትሎ የተሰማው ውጤት ሁሉንም ያስገረመ ቢሆንም አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ግን ከማስገረም አልፎ የሚይዙትንና የሚናገሩትን ያሳጣቸው ይመስላል። ምክንያቱ ደግሞ ፓርቲዎቹ እንደ 97ቱ ቀላል የማይባል ድምጽ አግኝተን እናሸንፋለን የሚል እምነት ስለነበራቸው ነው።

መኢአድና መድረክ ከወዲሁ ምርጫው ይደገም ሲሉ እየሰማን ነው። ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተቃዋሚዎችን ወይዱልኝ በማለት ኢህአዴግን መርጧል። እንደእኔ እንደኔ ለመድረክም ሆነ ለመኢአድ የሚበጀው ምርጫውን ማስደገም ሳይሆን ራሳቸውን መገምገም ነው ። ካልሆነማ ህዝቡ እኮ በማያሻማ ሁኔታ ድምፁን ሰጠ ። ይሁንና ፓርቲዎቹ ምን ይዘው ቀርበው ነው ህዝብ የሚመርጣቸው? ስንል ምንም የሚል መልስ እናገኛለን። ታዲያ ለህዝብና ለሃገር የሚበጅ ነገር ሳይዙ ወደ ምርጫ ገብተው ለገጠማቸው ሽንፈት ከራሳቸው ወዲያ ሌላ ማን ተጠያቂ ሊሆን ይችላል?

ተቃዋሚዎች ራሳቸውን መገምገም አለባቸው ስል ምን ይዘው ወደ ውድድሩ ገቡ? ምን ያህል እርስ በርሳቸው ተስማምተውና ተጣምረው መሄድ የሚችሉ ነበሩ? የህዝብን ልብ ሊነካ የሚችል ምን አማራጭ ፖሊሲ ይዘው ቀረቡ ማለቴ ነው ።

ሳይቀናጁ የተቀናጁ መስፈርቶች ብዙም ርቀት ሳይጓዙ እንደተበታተኑት ቅንጅቶች ሁሉ መድረክን የመሠረቱት ፓርቲዎች በብሄር ጉዳይ ላይ አንድ አቋም ሳይዙ ወደ ምርጫ በገቡበት ሁኔታ እንዴት የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ድምፃቸውን ለመድረክ ይሰጣሉ ብለው ያስባሉ? የአርሶ አደሩ የህይወት ዋስትና በሆነው በመሬት ጉዳይ ላይ ጥርት ያለ አቋም ሳይዙ ወደ ምርጫ ውድድር የገቡት መድረኮች እንደምን የአርሶ አደሩን ድምፅ ሊያገኙ ይቻላቸዋል?

የዛሬው ምርጫ አሸናፊ ኢህአዴግ የኢትዮጵያን ህዝብ ከአስከፊው የደርግ ስርአት ለማላቀቅ ያደረገውን አስተዋፅኦ ትተን ባለፉት አመታት ዘርፈ ብዙ ልማቶች አከናውኗል። የመድብለ ፓርቲ ስርአትን ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። በውጪ ዲፕሎማሲ መስክም የኢትዮጵያውያን አኩሪ ቅርስ የሆነውን የአክሱም ሃውልት በማስመለስ ያለፉት ሥርአቶች ያልሠሩትን ሥራ ሰርቷል። በተለያዩ የአፍሪካ ሃገራት የተፈጠሩ ቀውሶችን በማብረድ ረገድ የተለያዩ አለምአቀፍ የሰላም ማስከበር ስራዎችን ሰርቷል። ኢህአዴግ በዘንድሮው ምርጫ አነሰም በዛ ይህን ሰርቻለሁ ብመረጥ ይህን የታየውን ልማትና እድገት አስቀጥላለሁ በማለት የሚታይ የሚዳሰስ ነገር ይዞ ነው ወደ ምርጫ ውድድር የገባው።

ተቃዋሚዎችስ: አንዳንዶቹ በሉአላዊነት ጉዳይ ላይ ግልፅ አቋም የሌላቸው ፤ ላለፉት 19 አመታት የተለያዩ ፓርቲዎችን ከመጠፍጠፍ ባለፈ ለዚህች ሃገር የዴሞክራሲ እድገት አንዳችም አስተዋፅኦ ማበርከት የተሳናቸው የጥላቻ ፖለቲካን ሲያራምዱ የቆዩ ናቸው።

ከዚህም ባለፈ ስልጣን ብትይዙ ሃገር የምትመሩበት ፖሊሲያችሁን አቅርቡ ሲባሉ ማኒፌስቲችንን ተመልከቱ ፤ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ፖሊሲያችንን ማቅረብ አንችልም ወዘተ በማለት በግልፅ ህዝቡን ለመሸወድ ሲሞክሩ ተስተውለዋል።

ህዝቡን ባዶ ተስፋ ለመመገብ ሲጥሩ ከሃገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የማይሄድ ነገር እናመጣለን ወዘተ በማለት ቃል ሲገቡ ተስተውለዋል። ይሁንና ህዝብን መሸወድ አይቻልም። ህዝብ ሁሉን ያውቃልና ትክክለኛውን ፍርድ ሰጥቷል።

አንድ ነገር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል የአዲስ አበባ ህዝብ በ97ቱ ምርጫ አህአዴግን ያልመረጠው ተቃዋሚዎች ይሰሩልኛል ብሎ ስላሰበ አልነበረም። ይልቁንም በኢህአዴግ ላይ ቅሬታ ስለነበረው እንጂ። ይህ ህዝብ ኢህአዴግን በድምፄ እቀጣለሁ ብሎ አጥፊውን መርጦ ነበር። አሁን ግን በድጋሚ ሊሳሳት አይችልም።

ተቃዋሚዎች በ97ቱ ምርጫ የአዲስ አበባንና 23 የፓርላማ ወንበሮች በክልሎችም ቀላል የማይባል ወንበር አግኝተው ነበር ይሁንና የህዝብን ድምጽ ከማክበር ይልቅ አመፅ አቀጣጥለው ወጣቱን እሳት ውስጥ በመክተት እርስ በርስ ለስልጣን ሲሻኩቱ፤ ሲበታተኑ፤ ሲታሰሩ ፤ ሲሰደዱ አንዳንዶቹም የሽብርን መንገድ ሲመርጡ ህዝቡ ይህን ሁሉ አይቷል ሰምቷል። ታዲያ ይህ ህዝብ ነው ይመርጠናል ብለው የሚጠብቁት?

በ97ቱ ምርጫ ለተቃዋሚዎች ድጋፉን የሰጠው በአዲስ አበባም ሆነ በተለያዩ ክልሎች የሚገኘው ወጣት ዛሬ በነመድረክ ላይ ፊቱን አዙሮባቸዋል። ለምን? የመድረኩ ፕሮፌሰር በየ እንዳሉት ኢህአዴግ ወጣቱን በገንዘብ ስለደለለው ነው? አይደለም። ወጣቱ ለአመፅ ያልተነሳሳው ካለፈው ጥፋት በቂ ትምህርት ስለወሰደ እንዲሁም ባለፉት አመታትም በተወሰነ መልኩ በከተሞች ባለው የልማት እንቅስቃሴ ተጠቃሚ እየሆነ በመምጣቱ ነው። ፕሮፌሰሩ ወጣቱን ነገሮችን የማያገናዝብ፤ ሞራል የሌለው፤ ሃላፊነት የማይሰማው አድርገው ከሚያስቡ ይልቁንም ውስጣቸውን ቢመረምሩ የተሻለ ይመስለኛል።

ምርጫው ይደገም ቢባልስ እነዚህ ሰዎች አንዴ እንደ መሃይም ሲቆጥሩት ሌላጊዜ በቀላሉ በገንዘብ ተደልሎ የሚመርጥ ወጣት ፤ ተደልሎ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣ

በማለት ሲያናገሩት ከነበረው ከዚህ ህዝብ ፊት ቆመው ነው ድምጹን እንዲሰጣቸው የሚጠይቁት? አስቂኝ ነገር ነው።

አንዳንዶቹ መለስተኛ ፕሮግራም ሌሎቹ ደግሞ ማኒፌስቶ አለን በሚል ሰበብ ስልጣን ላይ ቢወጡ ሃገር የሚመሩበት ፖሊሲ ምን እንደሆነ በግልጽ ማስቀመጥ አልቻሉም። ስልጣን እንደሆነ እንጂ ለፖሊሲና ስትራቴጂው በኋላ ይታሰብበታል አሉ። ህዝቡ ግን ሊሸወድ አልቻለም። ምንም ችግሮች ቢኖሩበትም ግልጽ የሆነ አካሄድ፣ ፖሊሲና ስትራቴጂ ያለው ኢህአዴግ ይሻለኛል ብሏል።

የነመድረክ አባላት በአደባባይ ጎራ ለይተው አንዱ አንዱን በፍልጥ እያንጎራደደው ለያዥ ለገራዥ ሲያስቸግሩ ህዝብ አይቷል ሰምቷል። በነሱ ሁከትና ብጥብጥ ህዝቡ ሰላሙን አጥቷል ። «አህያ ለአህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሰበርም» የሚል የአበው አባባል ቢኖርም የነሱ ፀብ ግን ከመሰበር አልፎ የአካባቢውን ነዋሪ ሰላም ነስቷል ። የትግል ስልታቸው ከሰላማዊ ትግል ወደ ነፃ ትግል የተቀየረ እስኪመስል ድረስ ጎራ እየለዩ ሲቧቀሱ ህዝብ አይቷል፤ ሰምቷል እንዲሁም አዝኗል።

የነመድረክ አባላት ጎራ ለይተው መቧቀሳቸውን ያየና የሰማ ኢትዮጵያዊ ሁሉ «እነዚህ ናቸው ታዲያ ሃገር የሚመሩት? መጀመሪያ መቼ ራሳቸውን መምራትና መቆጣጠር ቻሉና ነው» በማለት ትዝብት ያዘለ አስተያየቱን ሲሰጥ መክረሙን ሳይሰሙ ቀርተው ይሆን ዛሬ እኛ አልተመረጥንምና ምርጫው ይደገምልን የሚሉት?

መኢአድስ ቢሆን በውስጣዊ ቀውስ እየተናጠ ያለው መዋቅሩን ማስተካከል ያልቻለ ፓርቲ ሃገርን ያህል ትልቅ ነገር እንዴት ማስተዳድራል ይችላል? እኔ እንደገባኝ ከሆነ ህዝቡ መድረክንም ሆነ መኢአድን ባጠቃላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን አሁን ባላችሁ አቋምና ዝግጅት ሃገሪቱን ልትመሩ አትችሉም ብሏል። ይህንንም በድምጹ አረጋግጧልና ሽንፈታቸውን በፀጋ ቢቀበሉ መልካም ነው።

ለማንኛውም ተቃዋሚዎች ከዘንድሮው ምርጫ አንድ ነገር ተምረዋል ብዬ አስባለሁ ። እንደ 97ቱ ምርጫ ህዝቡን በስሜት በመቀስቀስ ብቻ በጨበጣ ድምጽ ለማግኘት መሞከር የማያዋጣ መሆኑን። ይልቁንም የህዝብን ልብ ለማግኘት የሚያስችል ሃገሪቱን በልማቱም በዲሞክራሲውም ወደፊት ሊያራምድ የሚችል ፖሊሲና ፕሮግራም ይዞ መቅረብ የግድ መሆኑን። ምክንያቱም ህዝቡ ባንኗል፣ ከፓርቲዎቹ ቀድሞ ሄዷል።

«ተቃዋሚዎች በዘንድሮው የምርጫ ጨዋታ በሰፊ የግብ ልዩነት ተሸንፈዋል። ሌላ ግጥሚያ ሌላ ሪጎሬ ከፈለጉ በሚቀጥሉት አምስት አመታት በበቂ ሁኔታ ልምምድ አድርገው ይምጡና 2007 ላይ እንያቸው። አይ ይርቃል ካለም 2005 ላይ በሚደረገው የአዲስ አበባ ምክር ቤት ምርጫ ላይ እንገናኝ »ነበር ያሉት እኒያ አዛውንት ይህ ትልቅ አባባል ነው ። ቸር እንሰንብት